



የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት
ማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ

MAIKELAWI NEGARIT GAZETA

OF THE CENTRAL ETHIOPIA REGIONAL STATE

3ኛ ዓመት ቁጥር 7
ሆሳና መጋቢት 4 ቀን 2016

በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት
መስተዳድር ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

3rd Year No. 7
Hosaena March 13, 2024

**ክልላዊ የምግብ-ስርዓትና ሥርዓተ-ምግብ ምክር
ቤት ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 7/2016**

መግቢያ

በክልላችን በሰው ሰራሽና ተፈጥሮአዊ አደጋዎች በተደጋጋሚ መከሰታቸው እንዲሁም በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትና ባለመፈጸም ምክንያት ዜጎች ለከፋ የምግብ እጥረት እና ተያያዥ ችግሮች እየተጋለጡ በመሆኑ፤

በክልላችን በስፋት የሚታየው የመቀንጨር ችግርና ከሥርዓተ-ምግብ መዛባት ጋር የተያያዙ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ስርጭት መጠን መጨመር በጤና፣ በትምህርት፣ በአካባቢያዊ፣ በምርታማነትና በማህበራዊ መስተጋብር ብሎም በክልሉ ኢኮኖሚ ላይ እያሳደረ ያለውን ተጽእኖ መቀነስና ማጥፋት በማስፈለጉ፤

በምግብ-ስርዓት መዛባት ምክንያት ክልሉ በራሱ አቅም የተሰባጠረና ጤናማ ምግብ አቅርቦትና

**Regulation No. 7/2024 for the
Establishment of the Regional Food
System and Nutrition Council.**

Preamble

Whereas, citizens are exposed to severe food shortages and related problems due to the frequent occurrence of man-made and natural disasters in our region as well as the food security is not ensured at the family level;

Whereas, it has become necessary to reduce and eliminate the problem of lapse of nutrition and the increase of the spread of non-communicable diseases related to malnutrition in our region are affecting health, education, locally in terms of productivity and social interaction whereas the impact it is having on the region's economy;

Whereas, it has become necessary to solve the problem which has a significant

<p>ተደራሽነት ባለማሳካቱ በምግብና ስርዓተ-ምግብ ዋስትና ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተፅዕኖ በማሳደሩ ችግሩን መፍታት በማስፈለጉ፤</p> <p>እስካሁን በተደረጉ ክልላዊ ጥረቶች ውጤት ሊያመጣ በሚችል እና በጋራ ሊተገበሩ የሚገቡ የምግብ ስርዓት እና ሥርዓተ-ምግብ ጉዳዮች በባለቤትነት የሚያስተባብር አካል እንዲኖር በማስፈለጉ፤</p> <p>የምግብ-ሥርዓት እና ስርዓተ-ምግብ ስራዎች ዘርፈ ብዙና የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ የሚፈልግ፤ ተጠያቂነትን ሊፈጥር የሚችል ቅንጅታዊ አሰራር ስርዓት የሚዘረጋ እና ጠንካራ ትስስርን የሚያረጋግጥ አደረጃጀት መፍጠር ወሳኝ በመሆኑ፤</p> <p>የሀገራችንን የምግብ-ሥርዓት እና ስርዓተ-ምግብ ፖሊሲና እስትራቴጂ በክልላችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያመች አደረጃጀት መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤</p> <p>የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት በክልሉ አስፈፃሚ አካላት ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 199/2015 አንቀፅ 39 ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት ይህንን ደንብ አውጥቷል፡፡</p> <p style="text-align: center;">ክፍል አንድ ጠቅላላ</p> <p>1. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ ደንብ “የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት የምግብ-ስርዓትና ሥርዓተ-ምግብ ምክር ቤት</p>	<p>negative impact on food security as a result of the food system disorder, the region is unable to provide food nutrients and the access of healthy food;</p> <p>Whereas, the existence of a body, that owns and coordinates food systems and nutrition issues that can bring results from the regional efforts that have been made so far, has become necessary;</p> <p>Whereas, it has been necessary to create an organization that requires the participation of multiple and diverse stakeholders in food system and food nutrition operations, that can establish a coordinated system that can create accountability and ensure a strong bond;</p> <p>Whereas, it has become necessary to create an organization that is conducive to the implementation of our country's food system and food nutrition policy and strategy in our region;</p> <p>Now Therefore, in accordance with Article 39 (1) of Proclamation No. 199/2023, Determining the Powers and Functions of the Executive Bodies of the Region, the Administrative Council has issued this Regulation.</p> <p style="text-align: center;">Part One General</p> <p>1. Short Title</p> <p>This Regulation may be cited as "Regulation No. 7/2024 of the Central Ethiopia Region State Regional Food</p>
---	--

<p>ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 7/2016” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።</p> <p>2. ትርጓሜ</p> <p>የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ-</p> <p>1) “ምግብ” ማለት በሀገራችን ብሎም በክልላችን እንደየአካባቢው ነዋሪ ተጨባጭ ሁኔታ በባህልም ሆነ በእምነት ተቀባይነት ያለው የሚበላና የሚጠጣ ለሰው ልጅ ጤና ተስማሚ የሆነ ማንኛውም በምግብነት ጥቅም ላይ የሚውል የእንስሳ ወይም የእጽዋት ተዋጽኦ ወይም ሰዎች በምግብነት የሚጠቀሙት ወይም ተመሳሳይ ጥቅም ያለው ነገር ነው፤</p> <p>2) “ሥርዓተ-ምግብ” ማለት ምግብ መመገብን፣ የምግብ መፈጨትን፣ ምግብ በሰውነት ውስጥ መዋሃድንና የንጥረ-ምግቦች ጥቅም ላይ መዋልን ይህም ውህደት ለሰውነት አካላዊና አዕምሮአዊ ዕድገትና ብልፅግና፣ በሽታ የመከላከልና የመቋቋም ሂደትን የሚያካትት ነው።</p> <p>3) “የምግብ-ሥርዓት” ማለት አካባቢን፣ ሰዎችን፣ ግብዓቶችን፣ ሂደቶችን፣ መሰረተ ልማቶችን፣ ተቋማትን እና ተዋናዮችን ከምግብ አመራረትን፣ ማቀነባበርን፣ ስርጭትን፣ ዝግጅት እና መመገብን፣ የምግብ ብክነትን ጨምሮ የሚያስተሳስር ተግባራትን ማለትም፣ የእነዚህ ተግባራት ውጤቶች የሆኑትን የማህበራዊ፣-ኢኮኖሚያዊ እና አካባቢያዊ ውጤቶችን አጣምሮ የያዘ ስብስብ ነው።</p> <p>4) “ፈፃሚ ተቋም” ማለት የምግብ ሥርዓትና</p>	<p>System and Nutrition Council Establishment Regulation."</p> <p>2. Definition</p> <p>In this Regulation, unless the context otherwise requires:-</p> <p>1) "Food" means any animal or plant product, or any other item acceptable by society useful for feeding which is suitable for human health.</p> <p>2) "Nutrition" means eating food, digestion, assimilation of food in the body and use of nutrients, which includes the process of the body's physical and mental growth and prosperity, immunity and resistance;</p> <p>3) "Food system" means the activities that link the environment, people, resources, processes, infrastructure, institutions, and actors involved in food production, processing, distribution, preparation, and consumption, including food waste, that means the socio-economic and environmental consequences of these activities and is a combination of local effects;</p> <p>4) "Executive institution" means the</p>
---	--

<p>ስርዓተ-ምግብ ስራዎችን የሚተገብር የመንግስት ተቋም ነው፤</p> <p>5) “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤</p> <p>6) በዚህ ደንብ በወንድ የታ የተደነገገው አነጋገር ሴትንም ይጨምራል።</p> <p style="text-align: center;"><u>ክፍል ሁለት</u></p> <p><u>መቋቋም፣ ስልጣንና ተግባር</u></p> <p>3. መቋቋም</p> <p>1) ክልላዊ የምግብ-ስርዓትና ሥርዓተ-ምግብ ምክር ቤት (ከዚህ በኋላ ምክር ቤቱ እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፤</p> <p>2) ምክር ቤቱ በዞኖች፣ ልዩ ወረዳዎች፣ ወረዳዎች፣ ከተማ አስተዳደሮች እና ቀበሌዎች በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።</p> <p>3) ክልላዊ ምክር ቤቱ ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳደሩ ሆኖ በየአስተዳደር እርከኑ የተዋቀሩ ምክር ቤቶች ተጠሪነታቸው ለየመዋቅሩ ዋና አስተዳደሪዎች ወይም ከንቲባዎች ተጠሪ ይሆናል።</p> <p>4. የምክር ቤቱ ዓላማ</p> <p>የክልሉን የምግብ-ስርዓት ፍኖተ ካርታ፣ የሥርዓተ-ምግብ ፖሊሲና ስትራቴጂ፣ የሰቆጣ ቃል ኪዳን እና ሌሎችም ፕሮግራሞች ውጤታማ በሆነ መንገድ በበላይነት በመምራት፣ በማስተባበር እና በማስፈጸም ጤናማ እና አምራች ዜጋ</p>	<p>government institution that implements food system and nutrition tasks;</p> <p>5) "Person" means a natural person or legal person;</p> <p>6) In this Regulation, any expression in a masculine gender includes the feminine.</p> <p style="text-align: center;">Part Two</p> <p>Establishment, Power and Function</p> <p>3. Establishment</p> <p>1) Regional Food System and Food Nutrition Council (hereinafter referred to as the Council) is hereby established by this Regulation;</p> <p>2) The council is established in zones, special weredas, weredas, city administrations, and kebeles by this Regulation;</p> <p>3) The regional council is accountable to the president of the region, and the councils at each level of administration shall be accountable to the chief administrators of this structure.</p> <p>4. Objective of the Council</p> <p>Objective of the Council is to create a healthy and productive citizen by managing, coordinating and executing Food-System Roadmap, food nutrition policy and strategy of the Sekota</p>
---	---

<p>መፍጠር ነው።</p> <p>5. የምክር ቤቱ ስልጣንና ተግባር</p> <p>በየደረጃው የተቋቋመው ምክር ቤት እንደአግባብነቱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) የምግብ ሥርዓት ፍኖተ ካርታ፣ ሥርዓተ-ምግብ ስትራቴጂ፣ ሰቆጣ ቃል ኪዳን እና ሌሎች ሀገራችን ያፀደቀቻቸው ስምምነቶች እና ፕሮግራሞችን ትግበራ በክልላችን እንዲሳለጥ ድጋፍ ያደርጋል፤ ይከታተላል፤ ተጠያቂነትን እንዲሰፍን ይሰራል፤ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን በመለየት ውሳኔ ይሰጣል፤ 2) በምግብ ሥርዓት ፍኖተ ካርታ፣ በሥርዓተ-ምግብ ስትራቴጂ እና በሰቆጣ ቃል ኪዳን ላይ የተካተቱ ተግባራትን በፈፃሚ ተቋማት ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞች እና እቅዶች መካተታቸውን እና መተግበራቸውን ያረጋግጣል፤ 3) የምግብ-ሥርዓት እና ሥርዓተ-ምግብ ተግባሪ ሴክተሮች ለምግብ ሥርዓት ፍኖተ ካርታ፣ ሥርዓተ-ምግብ ስትራቴጂ እና በሰቆጣ ቃል ኪዳን ስራዎች በቂ በጀት መመደቡን ያረጋግጣል፤ 4) የምግብ-ሥርዓት እና ሥርዓተ-ምግብ ዋና ዋና ጠቋሚዎች አፈፃፀምን ይገመግማል፤ በተለይ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፤ 5) ለምግብ-ሥርዓት ፍኖተ ካርታ፣ ለምግብና 	<p>Declaration and other programs of the Region.</p> <p>5. Powers and functions of the council</p> <p>The councils constituted at each level shall have the following powers and duties as may be appropriate:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Supports the implementation of the food system road map, food nutrition strategy, Sekota Declaration and other agreements and programs approved by our country in our region; follows up; works to establish accountability, identify challenges, and passes decisions. 2) Ensures that the activities that are included in the food system roadmap, food system strategy and Sekota Declaration are also included and implemented in the strategies, programs and plans of executor institutions; 3) Ensures as food system and food nutrition executing sectors are allocated adequate budget for food system roadmap, food nutrition strategy, and Sekota Declaration activities. 4) evaluates the performance of the main indicators of the food system and food nutrition; passes decisions on specified issues; 5) causes best practices that enhance
---	---

<p>ሥርዓተ-ምግብ ስትራቴጂ እና ለሰቆጣ ቃል-ኪዳን ትግበራ የሚያግዙ ምርጥ ተሞክሮዎች እንዲስፋፉ ያደርጋል፤</p> <p>6) በምግብ-ሥርዓት ፍኖተ ካርታ፣ የምግብና ሥርዓተ-ምግብ ስትራቴጂ እና የሰቆጣ ቃል-ኪዳን ለማስፈጸም የሚረዱ አግባብነት ያላቸው የምግብ ሥርዓት እና ሥርዓተ-ምግብ ለማስተባበር እና ለመተግበር የሚረዱ መዋቅሮች፣ አደረጃጀቶች እና ሰው ሃይል በሁሉም ደረጃዎች እንዲኖር ድጋፍ ያደርጋል፤</p> <p>7) የምክር ቤቱን ስትራቴጂክ እና አመታዊ እቅድ ያፀድቃል፣ ይተገብራል፤</p> <p>8) በምግብ-ሥርዓት ፍኖተ ካርታ፣ የምግብና ሥርዓተ-ምግብ ስትራቴጂ እና የሰቆጣ ቃል ኪዳን ለማስፈጸም የሚረዱ ሀገራዊ የማህበረሰብ የግንዛቤና ንቅናቄ፣ የአቅም ግንባታና የሀብት ማሰባሰብ ስልቶች እንዲቀየሩ እና እንዲተገብሩ ያደርጋል፤</p> <p>9) በዘኖች፣ በከተማ አስተዳደሮችና በተዋረድ በሚኖሩ መዋቅሮች የምግብ-ሥርዓት ፍኖተ ካርታ፣ የምግብና ሥርዓተ-ምግብ ስትራቴጂ እና የሰቆጣ ቃል ኪዳን ትግበራ የሚያስተባብሩ ምክር ቤቶች እና የቴክኒክ ኮሚቴዎች እንዲያቋቁሙ ድጋፍ ያደርጋል፤ አፈፃፀማቸውን ይከታተላል፤</p> <p>10) በሁሉም የምግብ ሥርዓትና ሥርዓተ-ምግብ ፈፃሚ ተቋማትና ሌሎች ባለድርሻ</p>	<p>the implementation of the food-system roadmaps, food-nutrition strategies and Sekota Declaration to be expanded;</p> <p>6) grant supports to help and implement the structure, organization and manpower at all levels that help to implement relevant food system roadmap, food and nutrition strategy of the food-system roadmap, food-nutrition strategy and Sekota Declaration;</p> <p>7) approves and implements the council's strategic and annual plan;</p> <p>8) Plan and implement national community awareness and mobilization, capacity building and resource mobilization strategies that help to implement food system roadmap, food and nutrition strategy and Sekota Declaration</p> <p>9) supports the establishment of councils and technical committees that coordinate the implementation of food system roadmaps, food and food nutrition strategies, and the implementation of the Sekota Declaration in zones, city administrations and hierarchical structures; monitors their performance;</p> <p>10) makes support for the creation of a coordinated system among all food</p>
--	---

<p>አካላት መካከል ቅንጅታዊ አሰራር እንዲፈጠር ድጋፍ ያደርጋል፤</p> <p>11) የምግብና ሥርዓተ-ምግብ ስራዎች ምርምርና ቴክኖሎጂ ስርዓት የሚደግፉ ክልላዊ የምርምር ተቋማት እንዲጠናከሩ ድጋፍ ያደርጋል፤</p> <p>12) አስፈላጊ የሆኑ የምግብ ሥርዓት እና ሥርዓተ-ምግብ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፤ ስራዎችን እና አባላቱን በሚያወጣው መመሪያ ይወስናል፤</p> <p>13) ምክር ቤቱ ስልጣን እና ተግባሩን ለማሳለጥ የራሱን ሴክሬታሪያት ይሰይማል፤</p> <p>14) ምክር ቤቱ ዓላማውን ለማስፈጸም ተጨማሪ ተግባራትን ያከናውናል፡፡</p> <p>6. የምክር ቤቱ አባላት</p> <p>1) ክልላዊ ምክር ቤቱ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሰብሳቢነት ይመራል፤</p> <p>2) ምክር ቤቱ የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡-</p> <p>ሀ) የግብርና ቢሮ ኃላፊ፤</p> <p>ለ) የጤና ቢሮ ኃላፊ፤</p> <p>ሐ) የትምህርት ቢሮ ኃላፊ፤</p> <p>መ) የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ፤</p> <p>ሠ) የውሃ፣ መስኖ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ፤</p> <p>ፈ) የሴቶች እና ሕፃናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ፤</p>	<p>systems and food nutrition implementation institutions and other stakeholders;</p> <p>11) supports the strengthening of regional research institutions that support food and nutrition research and technology;</p> <p>12) Establishes the necessary food system and nutrition committees; determines the tasks and members by the directive to be issued.</p> <p>13) The council appoints its own secretariat to facilitate its powers and functions;</p> <p>14) The council shall carry out additional activities to fulfill its objective.</p> <p>6. Council members</p> <p>1) The Deputy Chief Executive of Central Ethiopia Region shall chair regional Council.</p> <p>2) The Council shall have the following members.</p> <p>a) Head of Agriculture Bureau,</p> <p>b) Head of Health Bureau,</p> <p>c) Head of Education Bureau,</p> <p>d) Head of Urban Development and Construction Bureau</p> <p>e) Head of Water, Irrigation, Mines and Energy Bureau,</p> <p>f) Head of Women and Children Affairs Bureau,</p>
---	---

ሰ) የንግድ እና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ፤	g) Head of Trade and Market Development Bureau,
ሸ) የኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ፤	h) Head of Investment and Industrial Development Bureau,
ቀ) የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ኃላፊ፤	i) Job Creation and Enterprises Bureau
በ) የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ፤	j) Head of Finance Bureau;
ተ) የትራንስፖርት እና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ፤	k) Transport and Road Development Bureau Head,
ቸ) የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ፤	l) Head of Youth and Sports Bureau
ኀ) የፕላን እና ልማት ቢሮ ኃላፊ፤	m) Head of Plan and Development Bureau,
ነ) የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር፤	n) Commissioner of Risk Management,
ኘ) የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ፤	o) Head of Technical and Vocational Training Bureau,
ዐ) የደንና አካባቢ ጥበቃና ልማት ቢሮ ኃላፊ፤	p) Head of Forestry and Environmental Development Bureau
ከ) የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ፤	q) Head of Government Communication Affairs Bureau
ኸ) የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር፤	r) General Director of Agricultural Research Institute
ወ) የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር፤	s) General Director of Public Health Institute
ዘ) የምግብና መድሃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር፤	t) The Director General of the Food and Drug Control Authority,
ዠ) የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ፤	u) Head of Bureau of Labor and Social Affairs
የ) የዞንና ልዩ ወረዳ አስተዳዳሪዎች፤	v) Zonal and Special Wereda Administrators,

<p>ጠ) በምክር ቤቱ ውሳኔ ሌሎችም አካላት እንደ አስፈላጊነቱ አባል ሊሆኑ ይችላል፤</p> <p>3) በንኡስ አንቀጽ 2 የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ በዞኖች፣ ልዩ ወረዳዎች፣ በወረዳዎች፣ በከተማ አስተዳደሮች እና ቀበሌያት በዚህ ንኡስ አንቀጽ ከተመለከቱት ተቋማት በተዋረድ መዋቅሮች ደረጃ ያሉ ተቋማት አባል ይሆናሉ፤</p> <p>4) የበታች መዋቅሮች ምክር ቤቶች በአስተዳዳሪዎች ወይም ከንቲባዎች ሰብሳቢነት ይመራል፡፡</p> <p>7. የምክር ቤቱ አባላት ተግባርና ኃላፊነት</p> <p>1) ሁሉም የምክር ቤቱ አባላት የምግብና ሥርዓተ-ምግብ ፖሊሲውንና ስትራቴጂውን የመተግበርና ሪፖርት የማድረግ ሃላፊነት አለባቸው፤</p> <p>2) በምክር ቤቱ በተሰጠው ስልጣን እና ተግባር አማካኝነት የምግብ-ሥርዓት፣ የሥርዓተ-ምግብ እና ሰቆጣ ቃል ኪዳን ስራዎችን በተቋማቸው ታቅደው እና በበጀት ተደግፎ መተግበራቸውን ያረጋግጣሉ፤</p> <p>3) የአፈፃፀም ሪፖርት ለምክር ቤቱ ያቀርባሉ፤</p> <p>4) አባላቱ በዞኖች፣ ልዩ ወረዳዎች የምግብ ሥርዓት እና ሥርዓተ-ምግብ ምክር ቤቶችና ቴክኒክ ኮሚቴዎች እንዲቋቋሙ ይደግፋሉ፤ ይከታተላሉ፤ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎችም ለታች</p>	<p>w) Up on the decision of the council, other bodies shall become a member as may be necessary.</p> <p>3) Without prejudice to foremention under sub-article 2, institutions at the level of hierarchical structures from the institutions mentioned in this sub-article in zones, special weredas, weredas, urban administrations, and kebeles shall be members.</p> <p>4) The administrators or mayors shall chair the councils of subordinate structures.</p> <p>7. Duties and Responsibilities of the Council Members</p> <p>1) All members of the council shall be responsible for implementing and reporting the food and nutrition policy and strategy.</p> <p>2) Ensure that the works of the food system, food nutrition, and are planned and implemented in their institutions and supported by the budget in accordance with the powers and functions given by the council.</p> <p>3) Submit an implementation report to the council.</p> <p>4) The members support and follow-up the establishment of food system and nutrition councils and technical committees in Zones, Special</p>
--	---

መዋቅር ምክር ቤቶችና ኮሚቴዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ድጋፍና ክትትል ያደርጋሉ።

8. የምክር ቤቱ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት

- 1) ክልላዊ ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባውን በዓመት ሁለት ጊዜ የሚያካሂድ ሆኖ እንዳስፈላጊነቱ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ሊጠራ ይችላል፤
- 2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እንደተጠበቀ ሆኖ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ስብሰባውን በየሦስት ወሩ ያካሂዳሉ፤ ወረዳዎች፣ ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም የቀበሌ ምክር ቤቶች በየወሩ ያካሂዳሉ፤ እንደ አስፈላጊነቱ አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፤
- 3) የምክር ቤቱ ስብሰባ የሚካሄደው ከምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ሲገኙ ነው፤
- 4) የመደበኛ ስብሰባዎች አጀንዳ/ሰነዶች ስብሰባ ከመካሄዱ 10 ቀን ባላነሰ ጊዜ ቀደም ብሎ ለምክር ቤቱ አባላት እንዲደርስ ያደርጋል፤
- 5) ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል በዕለቱ ለውይይት የሚቀርብ ተጨማሪ አጀንዳዎች ማቅረብ ይችላል፤ በአብላጫ ድምፅ ሲደገፍ የመወያያ አጀንዳ ይሆናል፤
- 6) የምክር ቤቱ ውሳኔ በድምጽ ብልጫ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፤

Weredas; Zones and Special Weredas also provide support and supervision to lower structure councils and committees.

8. Meeting Procedure of the Council

- 1) The Regional Council shall hold its regular meeting twice a year and shall call extraordinary meetings as may be necessary.
- 2) Without prejudice to sub article 1 of this article, zones and special weredas shall hold their meetings every 3 months; Weredas, city administrations and kebele councils shall hold monthly meetings, and extraordinary meetings may be called as may be necessary.
- 3) The council meeting shall be held when majority of the council members are present;
- 4) The agenda/documents of regular meetings shall be delivered to the council at least 10 days before the meeting.
- 5) Any member of the council can present additional agendas to be discussed on the day; when supported by majority vote, it shall be held as the agenda of the meeting.
- 6) The decision of the Council shall be passed by a majority vote; however, in the event of a tie, the chairperson shall have a casting vote.

<p>7) የምክር ቤቱ አባላት በመደበኛና በአስቸኳይ ስብሰባዎች ላይ ተወካይ መላክ የሚችሉት ከምክር ቤቱ ሰብሳቢ ፈቃድ ሲያገኙ ብቻ ይሆናል፤</p> <p>8) ምክር ቤቱ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።</p>	<p>7) Members of the council can send a representative to regular and extraordinary meetings only when they get permission from the chairperson of the council.</p> <p>8) The council may issue its own meeting procedure guidelines.</p>
<p style="text-align: center;">ክፍል ሶስት</p> <p style="text-align: center;">ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች</p> <p>9. መመሪያ የማውጣት ስልጣን</p> <p>ምክር ቤቱ ይህንን ደንብ ለማስፈፀም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።</p> <p>10. የመተባበር ግዴታ</p> <p>ለዚህ ደንብ አፈፃፀም ማንኛውም የሚመለከተው አካል የመተባበር ግዴታ አለበት።</p> <p>11. ተፈጻሚ የማይሆኑ ሕጎች</p> <p>ይህን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣ መመሪያ ወይም የአሰራር ልምድ በዚህ ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።</p> <p>12. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ</p> <p>ይህ ደንብ በማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።</p> <p style="text-align: center;">ሆላዕና መጋቢት 4 ቀን 2016 ዓ.ም</p> <p style="text-align: center;">እንዳሻዉ ጣሰው ገ/ጊዮርጊስ</p> <p style="text-align: center;">የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት</p> <p style="text-align: center;">ርዕሰ መስተዳደር</p>	<p style="text-align: center;">Part Three</p> <p style="text-align: center;">Miscellaneous Provisions</p> <p>9. Power to issue Directive</p> <p>The Council may issue directive to implement this regulation.</p> <p>10. Duty to cooperate</p> <p>Any relevant body is obliged to cooperate in the implementation of this regulation.</p> <p>11. Inapplicable Laws</p> <p>Any rule, regulation, or practice inconsistent with this Regulation shall not apply to matters covered by this Regulation.</p> <p>12. Effective Date</p> <p>This Regulation shall be effective from the date of its publication on Regional Negarit Gazeta.</p> <p style="text-align: center;">Done at Hossana, March 13, 2024</p> <p style="text-align: center;">Endashaw Tasew Gebregiorgis</p> <p style="text-align: center;">President of Central Ethiopia Regional State</p>